

'' '' '' ''

'3+' '' '' '29/33/4235'2; <23				
<	152	240		
	60	97		
	57	84		
	25	36		
	10	23		
'4+' '' '' '0 0' '' '' '29/33/4235'2; <25'' '' '' ''				
<	138	10	23	171
	27	10	23	60
	70	0	0	70
	31	0	0	31
	10	0	0	10
'5+' '' '' '29/33/4235'2; <27'' '' '' ''				
<	167	2	12	181
	57	2	11	70
	72	0	0	72
	30	0	0	30
	8	0	1	9
'6+' '' '' '29/33/4235'2; <34'' '' '' '' '' ''				
<	101	1	35	137
	8	1	34	43
	66	0	1	67
	23	0	0	23
	4	0	0	4
'7+' '' '' '29/33/4235'2; <35'' '' '' '' '' ''				
<	54	70	16	140
	48	0	0	48
	5	51	12	68
	1	19	4	24
	0	0	0	0
'8+' '' '' '29/33/4235'2; <36'' '' '' '' '' ''				
<	95	21	25	141
	1	21	25	47
	67	0	0	67
	25	0	0	25
	2	0	0	2

'9+' " " '29/33/4235'2; <44" " " " " "				
" " " " '42.'43' '44'/"				
<	79	2	22	103
	1	2	22	25
	60	0	0	60
	15	0	0	15
	3	0	0	3
'%+ " " '29/33/4235'2; <45" " " " " " "				
" " " " '38'%" " " '45+/'" "				
0 . 0 . 0 ." 0 ." 0				
<	50	65	9	124
	46	0	0	46
	3	53	7	63
	0	12	2	14
	1	0	0	1
'%+ " " '29/33/4235'2; <46" " " " " " "				
" " " " '38'%" " " '45+'				
<	82	2	1	85
	0	2	1	3
	64	0	0	64
	15	0	0	15
	3	0	0	3
'%32+ " " '29/33/4235'2; <49" " " " " " "				
" " " " '39.3: '38'%" " " '46.47+'				
<	82	0	6	88
	0	0	6	6
	64	0	0	64
	15	0	0	15
	3	0	0	3
'%33+ " " '29/33/4235'2; <54" " " " " " "				
" " " " '3; '47'%" " " '48/54+'				
<	82	2	9	93
	0	2	8	10
	65	0	0	65
	14	0	0	14
	3	0	1	4
'%34+ " " '29/33/4235'2; <58" " " " " " "				
" " " " '55/' ." " '48.'49'%" " "				
56.57+				
<	82	0	5	87
	1	0	5	6
	64	0	0	64
	15	0	0	15
	2	0	0	2

"35+" " " "29/33/4235"2; <5: " " " " " " " "				
"	"	"	"	"
0	. 0	. 0	. 0	. 0
<	28	66	18	112
	28	0	1	29
	0	51	17	68
	0	15	0	15
	0	0	0	0
"36+" " " "29/33/4235"2; <5; " " " " " " " "				
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
'58+				'4: *
<	80	5	10	95
	0	5	10	15
	65	0	0	65
	15	0	0	15
	0	0	0	0
"37+" " " "29/33/4235"2; <64" " " " " " " "				
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
'59/				
<	90	1	7	98
	6	1	7	14
	67	0	0	67
	15	0	0	15
	2	0	0	2
"38+" " " "29/33/4235"32<62" " " " " " " "				
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
'69 . " 0 /				"
<	83	0	4	87
	1	0	1	2
	70	0	0	70
	11	0	0	11
	1	0	3	4
"39+" " " "29/33/4235"32<64" " " " " " " "				
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
'74/ "				
<	113	0	3	116
	29	0	2	31
	70	0	0	70
	13	0	0	13
	1	0	1	2
"3: +" " " "29/33/4235"32<65" " " " " " " "				
"	"	"	"	"
"	"	"	"	"
'5; +				'52*
<	80	1	15	96
	0	0	15	15
	68	1	0	69
	11	0	0	11
	1	0	0	1

" '3;+' " " " '29/33/4235'32-67" " " " " " "				
" " '5;# " " " '4;'* " " '5;+' " " '52* "				
<	79	0	16	95
	0	0	14	14
	66	0	0	66
	13	0	0	13
	0	0	2	2
" '42+' " " " '29/33/4235'32-72" " " " " " "				
<	89	1	13	103
	9	1	13	23
	63	0	0	63
	14	0	0	14
	3	0	0	3
" '43+' " " " '29/33/4235'32-73" " " " " " "				
<	78	4	17	99
	4	2	14	20
	60	0	0	60
	14	0	0	14
	0	2	3	5
" '44+' " " " '29/33/4235'32-74; " " " " " " " "				
<	15	18	49	82
	0	0	0	0
	2	7	48	57
	0	11	1	12
	13	0	0	13
" '45+' " " " '29/33/4235'33-22" " " " " " "				
<	81	12	0	93
	0	0	0	0
	67	0	0	67
	14	0	0	14
	0	12	0	12
" '46+' " " " '29/33/4235'33-24" " " " " " "				
<	79	8	0	87
	0	0	0	0
	65	0	0	65
	14	0	0	14
	0	8	0	8

"47+" " " " " "29/33/4235"33-25" " " " " " " "					
" " " " " " "6" " " " " 0' 0 " " " " 0 0					
<		52	63	16	131
		50	0	0	50
		0	52	14	66
		2	10	2	14
		0	1	0	1
"48+" " " " " "29/33/4235"33-26" " " " " " " "					
" " " " " " "6					
<		79	6	5	90
		0	4	4	8
		65	0	0	65
		14	0	0	14
		0	2	1	3
"49+" " " " " "29/33/4235"35-23" " " " " " " "					
" " " " " " "7" " " " " " " 0					
<		79	64	0	143
		0	62	0	62
		61	2	0	63
		14	0	0	14
		4	0	0	4
"4: +" " " " " "29/33/4235"35-24" " " " " " " "					
" " " " " " "7" " " " " " " 0 /					
<		78	65	0	143
		0	64	0	64
		57	1	0	58
		17	0	0	17
		4	0	0	4
"4; +" " " " " "29/33/4235"35-2: " " " " " " "					
" " " " " " "7" " 0' 0 / " " " " " " "					
<		73	56	24	153
		66	0	0	66
		7	36	24	67
		0	20	0	20
		0	0	0	0
"52+" " " " " "29/33/4235"35-33" " " " " " " "					
" " " " " " "7" " 0' 0 / " " " " " " "					
<		76	63	24	163
		71	1	0	72
		5	43	23	71
		0	19	1	20
		0	0	0	0

"53+" " " " " " '29/33/4235'35-36" " " " " " "				
" " " " " " '7'" " 0 0				
"				
<	85	5	73	163
	73	0	0	73
	11	3	55	69
	0	2	18	20
	1	0	0	1
"54+" " " " " " '29/33/4235'35-37" " " " " " "				
" " " " " " '7'" " 0 0 /				
"				
<	83	6	81	170
	75	0	0	75
	7	4	63	74
	0	2	18	20
	1	0	0	1
"55+" " " " " " '29/33/4235'35-39" " " " " " "				
" " " " " " '7'" " " " " " " 0 "				
" 0 0				
"				
<	73	89	5	167
	73	1	0	74
	0	70	2	72
	0	18	2	20
	0	0	1	1
"56+" " " " " " '29/33/4235'35-3;" " " " " " " "				
" " " " " " '7'" " " " " " " 0 "				
" 0 0 " "				
"				
<	78	90	2	170
	77	0	0	77
	0	72	1	73
	1	18	1	20
	0	0	0	0
"57+" " " " " " '29/33/4235'35-45" " " " " " "				
" " " " " " '7'"				
"				
<	87	47	1	135
	0	45	0	45
	68	2	1	71
	19	0	0	19
	0	0	0	0
"58+" " " " " " '29/33/4235'35-47" " " " " " "				
" " " " " " '8'"				
"				
<	85	17	2	104
	0	17	2	19
	65	0	0	65
	20	0	0	20
	0	0	0	0

%65+ " " '29/33/4235'35-64" " " " " " "				
%65+ " " '34" " " " " " "				
<	83	1	2	86
	1	1	2	4
	64	0	0	64
	18	0	0	18
	0	0	0	0
%66+ " " '29/33/4235'35-66" " " " " " "				
%66+ " " '33" " '35+ " " " " " "				
<	82	1	3	86
	2	1	3	6
	63	0	0	63
	17	0	0	17
	0	0	0	0
%67+ " " '29/33/4235'35-6; " " " " " "				
%67+ " " '3; " " " " " "				
<	81	0	7	88
	0	0	7	7
	66	0	0	66
	15	0	0	15
	0	0	0	0